

ኢትዮጵያን የማዳኑ ጸሎተ ፍልሚያው ቀርቧል። ከሚኪያስ

አገር የሚበትን ኃይማኖት የሚለውጥ የሳጥናኤል ውርዴ እግዚአብሔር ከሠጠን መሬት እያፈናቀለ፣ እያገተ፣ አንጀት በቀስት እየዘረገፈ፣ አንገት በሰለት አየቀላ፣ አናት በሜጫ እየፈለጠ፣ ኃብት ንብረት እያቃጠለ፣ በጅምላ ገድሎ ጉድጓድ እየጣለ - አጣዬ፣ ኤፍራታና ግድም፣ አለላ፣ ብርቁቱ፣ በረኻ፣ ማጅቴ፣ ጀውሃ፣ ቀወትና ሸዋ ሮቤት ደርሷል። እኛም መንግሥት አለ፣ ህግና ሥርዓት የሚያስጠብቅ አስተዳደር አለ ብለን ዝም ብንዘናጋ አልፎ ተርፎ አዲስ አበባ ላይ በእምዬ ሚኒልክ እና ብርሃነ ኢትዮጵያ ጣይቱ ምስል ምትክ የአቢይ አህመድንና ባልቻ አባ ነፍሶን ሥዕል ጎን ለጎን አስቀመጠ። አሁንም ዝም ብንል "ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ" እንዲሉ እምዬ ምንሊክ መናገሻ እጣይቱ መዲና አዲስ አበባ ላይ በዓለ ሲመት እናወድስ አለ።

ወገን የአማራ ሕዝብ ሆይ! በቃ፣ በእግዚአብሔር ረዳትነት የሳጥናኤልን ውርዴ በጸሎት እንፋለም። ውድ ኢትዮጵያውያን - አማራ አልበደላችሁም፣ እናንተም አልበደላችሁትም። አማራንና ኢትዮጵያን የምትወድ ሁሉ ተነስ አብረኸው ጸልይ፣ ኢትዮጵያን ያቀናውን፣ ሥልጣኔ ያስገባውን፣ የባርያ ንግድ ያስቀረውን፣ ነፍጠጥ አንግቦ ቅኝ ገዥዎችን ያሸመደመደውን፣ ኢትዮጵያን ድንበሯን በእሳት ያጠረውን፣ ሃይማኖት አስተምሮ ቤተ-እምነት የገነባውን፣ አረንጓዴ ቀይ ቢጫ ሰንደቁን ከፍ አድርጎ አፍሪካውያንን ያኮራውን፣ ከሃገሮች በፊት የራሱ ሆሄያትና አሃዝ ቁጥር ቀርጾ ፍልስፍናን ጥበብን ያስፋፋውን፣ አክሱም ጎንደር የመሳሰሉ የውብ ሥነ-ሕንጻ ባለቤት የሆነውን፣ ቋጥኝ ፈልፍሎ ላሊበላን ያነጸውን፣ አስተዋዩንና ጀግናውን አማራ ተከትለህ የሳጥናኤልን ውርዴ በጸሎትህ መትር። አይ! ዘረኝነቱ ይጠቅመኛል፣ ሥርቆትና ሌብነቱ ይበጀኛል፣ የግብጽ ጣዖት ይሻለኛል ብለህ ከተኛህ - እኛ ምን ገደን፣ ሥራህ ያውጣህ። አማራ ሆነህ ሳለ ወስልተህ ከሳጥናኤል ውርዴ ጋር እተባበራለሁ የምትል ግን ወዮልህ፣ - ማርያም አትምርህም። ጸሎተ ፍልሚያው በቅርብ ስለሚጀመር እስከዚያው ዳዊትህን አንግባግህ "ኢትዮጵያ ታበጽሕ እደዊሃ ሃበ እግዚአብሔር" እያልክ ወደ እግዚአብሔር ጩህ።

ወገኛ! ትሉኝ ይሆናል፣ ከቶ እንደ አቡነ ማትያስ ጸሎት መሪ እንደ ሚኒልክ የሠራዊት አዛዥ እንደ አጋፋሪያቸው ያዋጁን ከበሮ ደላቂ ስመስል። ምን ላርግ ብላችሁ ነው! በየዕለቱ የሚነገረውን የአማራ ግድያ እየሰማሁ፣ ሃዘን እውስጤ ገብቶ ልቤ ተነስ ጸልይ ብሎኝ እንጂ። ያችን ሳጥናኤሎች የቃጧትን ሰሜን ሸዋ አማትሬ እያየሁ ሳለ ኢጣልያን ያናወጠው የጀግናው አጼ ሚኒልክን አዋጅ ትዝ ቢለኝ፣ ሁሉ ቢከነክነኝ ነው አረፍተ ሃሳቦች የከተብኩት። እንደው ግራ ቢገባኝ፣ በአማራው ላይ የሚፈጸመው ግፍ ቢዘገንኝ - እንዲያ እንዲያ -ብሎኝ እንጂ እኔማ ምን አቅሙ ኖሮኝ፣ ጸልዩ የምል፣ ተነሱ የምል። ብቻ እንደው "እስከ መቼ ነው የሳጥናኤል ውርዴ አማራ የሚገደለው፣ ምን እስኪኮን ነው የሚጠበቀው፣ እንዴት መንግሥት አማራን መታደግ አልቻለም፣ አማራ ላይ የሚሠነዘረው ግፍ እስከ መቼ ይቀጥል"፣ እያልኩ ላይ ታች ስባዝን ግራ ቢገባኝ ነው በሰመመን ሆኜ የሚኒልክን አዋጅ የተማጸንኩት። "ዳኛው ሚኒልክ አገር ባሰፋ - ሲሰድብ፣ ኢትዮጵያን ከቅኝ ገዢዎች ጥቃት በከለለ - ሲኮነን፣ አማራ አገር ባቀና ነፍጠኛ እየተባለ በኦሮሞያና ቤንሻንጉል ሲታረድ - ምነው እግዚአብሔር ዝም አለ"፣ እያልኩኝ ስብከነክን ነው የጀግናው አጼ ሚኒልክ አዋጅ ትዝ ያለኝ።

አገሬ ኢትዮጵያ ሶስት ዓይነት ፌደራላዊዎች አይታለች። አንደኛው እምዬ ሚኒልክ ለአካባቢው ገዥዎቹ የሠጡት እውነተኛ ፌደራላዊዎች ነው። እነዚህ ገዥዎች ማዕከላዊ ንጉሠ ነገሥት ለሆኑት ለእርሳቸው ግብራቸውን ያስገቡ እንጂ በአስተዳደራቸው ጥልቅ አይሉም። አልገብርም ቢሉ ግን ከነሱ የተሻለ ኃይል ስላላቸው አይቀጡ ቅጣት ቀጥተው ያስገብሯቸዋል። ሁለተኛው ውሸታው የመለስ ትህነግ አሃዳዊው ፌደራላዊዎች ነው። መለስ መከላከያ ኃይሉን ጨብጧል። ክልል ተብዬዎቹ የሱን ትዕዛዝ ባይፈጽሙ ጨፍጭፎ ገድሎ፣ እጭለማ አስሮ፣ አልያም አሰድዶ የተወለዱበትን ቀን እንዲረግሙ ያደርጋቸዋል። አነግ አንድ ሰሞን ትዕዛዝ አላኩብር ቢል መሪዎቹን ገድሎ፣ በአስር ሺዎች ማርኮ የተረፈውን ወደ ኤርትራ አባረረው። ሶስተኛው ፌደራላዊዎች "ምንም ፌደራላዊዎችም" የሆነው የጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ ፌደራላዊዎች ነው። ኮሎኔል አብይ ሥልጣን ላይ ሲወጡ ብዙዎች ተስፋ ጥለውባቸው ነበር። ኃይል አጠቃቀም፣ ሥርዓት አዘረጋግ ላይ ግን ጥበብ እንደ ሚኒልክ፣ አስልቶ

መጓዝ እንደ ማይክሮቪሊው ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ አልያም ኢትዮጵያን ባለማስደፈር፣ ደህንነቷንና ጸጥታዋን በማስከበር ረገድ እንደ ኮሎኔል መንግሥቱ ቆራጥነት ያንሳቸዋል። ኮሎኔል አብይ እንኳን ስጥ ለጥ አድርገው መግዛት ወይም እንደ ከመነዳርያ አብጣ አብጣ መሬት የወረርቸውን የግብጽ ግመል ሱዳንን ማስተንፈስ ይቅርና አጠገባቸው ያሉትን የአሮማራ ጠላቶች፣ የአነግ ምስለኔዎች፣ የአነግ-ሸኔን ጦር አበጋዞች፣ የአባ ቶርቤን አደራጆች፣ የቄሮን ቀለብ ሠፋሪዎች፣ ከሥልጣን ማንሳት አልቻሉም።

ዶክተር አብይ መልካም ሰው ሊሆኑ ይችላሉ አስተዋይና ቆራጥ መሪ ግን አይደሉም። ደጉን አሮሞ የማይወክለው አነግ ተብዬው - አምናና አች አምና - እንኳን ሺህ ከተማዎች አቃጥሎ፣ ሰው አፈናቅሎ፣ መሬት ወሮ፣ ሃብትና ንብረት አጋይቶ፣ ቤተ ክርስቲያን አውድሞ፣ ተማሪዎች አግቶ፣ ሲያበቃ በየሜዳው የመረብ ኳስ እየተጫወተ ሊዝናና ይቅርና የት እንዳለ የሚታወቀው ማስፈራርያ ተረት ላይ ነበር። ዶክተር አብይ ምን እንደሚሰሩ ባይታወቅም መንግሥታቸው ግን ኢትዮጵያን እዳክሞ፣ አብሮ ተዋልዶ ጠላትን መከቶ የኖረውን አማራውንና አሮሞውን የሚያቃቅር አደገኛ ኃይል እሚኒልክ ቤተ መንግሥት እያስጠጋ መሆኑ ገሃድ ወቷል። ይህ በእርግጥ ተፈጻሚ አይሆንም። እጅግ ብዙ መስዋዕትነት ይከፈል እንደሆነ እንጂ ኢትዮጵያውያን ዝም ብለው አያዩም። "ዘረኝነት አድክሟታል፣ ላፈራርሳት፣ አማራውንና አሮሞውን አናክሼ ግብጽን ላስጨፍራት" የምትል ሁሉ መቀመቅ ትወርዳለህ። ኢትዮጵያ የእምዬ ማርያም የአሥራቷ ምድር ነች። እንኳን የሳጥናኤል ውርዴዎች ይቅርና "እግዚአብሄር አምላካችን ነው" የሚሉት ኃያላኖች እንኳን ኢትዮጵያን አልደፈሯትም። አሁን ሁሉም ገሃድ ወቷል፣ ከሳጥናኤሉ ውርዴ ጋር የሚደረገው ኢትዮጵያን የማዳኑ ጸሎተ ፍልሚያው ቀርቧል።

የተከበረች፣ የታፈረች፣ የጀግኖች አገር፣ የጥቁር ሕዝቦች አለኝታ

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።